

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!

ማስታወቂያ

የአርብ ፕሮግራም

በአርብ ፕሮግራም ዘወትር አርብ ከ7 p.m. ጀምሮ እየተገናኘን እንጸልያለን። ቃሉንም እንማራለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የበረከቱ ተካፋዮች እንድንሆን ሁላችንም እንድንሳተፍ ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። በተለያዩ ጉዳይ እንዲጸለሉላችሁ የምትችሉ አገልጋዮችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ!

የአገልግሎት ሪፖርት

የአገልግሎት መሪዎች የ2017 የአገልግሎት ሪፖርትና የ2018 እቅዶችን ለሽማግሌዎች በጽሑፍ እንድታቀርቡ በጌታ ፍቅር ሽማግሌዎች ያሳስባሉ።

አገልግሎት

የድምጽና የምዚቃ መሳሪያዎችን በማስተካከል ለማገልገል የምትፈልጉ ዔሊያስን ወይንም ሽማግሌዎችን እንድታነጋግሩ እንጠይቃለን። በሌሎች አገልግሎቶችም ለማገልገል የምትፈልጉ ሽማግሌዎችን እንድታነጋግሩ እናበራታታለን።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፤ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
 - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
 - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
 - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት፡-
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
 773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)
 773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)
 773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)
 773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)

መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካን የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን		Chicago Yemsrach Evangelical Church
-----------------------------	--	-------------------------------------

“እነሆ፡ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



“እስራኤል ሆይ፤ ምስገን ነህ፤ በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ እንደ አንተ ማን ነው?” (ዘጳ.33:29)

Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625	መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m. አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.
February 4, 2018	ጥር 27፣ 2018 ዓ.ም.

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት መሪ.....	እህት ሒሩት ተስፋ
አምልኮ.....	የቤተክርስቲያን አምልኮ ቡድን
ፕሮግራም መሪ	ወንድም ሰለሞን ወመጎ
ቃል	እሕት ሰናይት ከበደ
ማጠቃለያ	ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

‘ህያ አራቱ ሽማግሌዎች በዙፋን ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው፣ ከዘላለም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው እየሰገዱ፡- ጌታችንና አምላካችን ሆይ፣ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለ ፈቃድህም ሆነሃልና ተፈጥረውማልና ክብር ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል እያሉ በዙፋኑ ፊት አክሊላቸውን ያኖራሉ።’
(ራዕ. 4፡ 10-11)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አሰፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንሺቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሐሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640
ወ/ም ሰለሞን ወመጎ	ቅዳሜ	549 Sheridan Rd., Apt. 3, Evanston, IL 60202

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

ጸሎት አስተምረን – ክብር ለዘላለም የእግዚአብሔር ነው (ክፍል አስራ-ስምንት)

“እንግዲህ እናንተስ እንዲህ ጸልዩ፡- በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ... መንግሥት ያንተ ናትና ኃይልም ክብርም ለዘላለሙ፤ አሜን።” (ማቴ. 6፡13)

ባለፈው ሳምንት እንዳየነው የአባታችን ሆይ ጸሎት የግዚአብሔርን ስም በመቀደስና መንግስቱን በመፈለግ ይጀምራል። ደግሞም የግዚአብሔርን ዘላለማዊ መንግስት፣ ዘላለማዊ ኃይልና ዘላለማዊ ክብር በማወጅ ይጠቃለላል። በምድር ብዙ የተከበሩ ሰዎች አሉ። እንዳንድ ሰዎች ለአገራቸው በሚሰሩት የጀግነት ስራ የሚከበሩ አሉ። ሌሎች ደግሞ ከራሳቸው አልፈው ብዙ ሰዎችን በመርዳት የሚታወቁ የተከበሩ ሰዎች አሉ። በስፓርትም አኩሪ ተግባር በመፈጸም የከበራታ ስፍራ የሚሰጣቸው ብዙ ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱሳችንም ብዙ የተከበሩ የእምነት አርበኞችን እናነባለን። ከብሉይ ኪዳን እነ አብረሃምን፣ ኖህን ዳዊትን የመሳሰሉትን ማሰብ እንችላለን። ከአዲስ ኪዳን ደግሞ እነ ዮሴፍን፣ ቅድስት ማሪያምን፣ ሐዋሪያው ጳውሎስን ሌሎችንም የተከበሩ ቅዱሳንን አስበን በኖሩት ኑሮ እንባረካለን። የእግዚአብሔር ሰዎች ክብራቸው እግዚአብሔር ነው። እርሱ ያዳናቸውን ያከብራቸዋል። ሰው ደግሞ ሲበድልና ሲወድቅ የሚጎድለው ከእግዚአብሔር ክብር ነው። ክብሩ በመካከላችን ሲሆን ካባድ ይሆናል። ክብሩ ሲለቅ ደግሞ ኢካባድ።

በሰዎች መካከል ምንም ብዙ ክብር የተገባቸው ቢኖሩም በማንነቱ የዘላለም ክብር ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህም በጸሎታችን የእግዚአብሔርን ክብር እናውጃለን። ቅዱሳን በአምልካቸውና በጸሎታቸው የእግዚአብሔርን ክብር ያውጃሉ። የሰማይ አምልኮም ይህንኑ የሚያንጸባርቅ ነው። አዳኙ ወደ ምድር ሲመጣ እንኳን የሰማይ መላዕክት እግዚአብሔርን እያመሰገኑ የዘመሩት “ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምም በምድር ለሰውም በጎ ፈቃድ” በማለት ነው። (ሉቃ. 2፡14) በሰማይም ሃያ አራቱ ሽማግሌዎች ከዘላለም እስከ ዘላለም በዙፋኑ ላይ የተቀመጠውን ሲያመልኩት፣ ወድቀው ሲሰማሉትና አክሊላቸውን በዙፋኑ ፊት ሲያኖሩ “ጌታችንና አምላካችን ሆይ፣ ክብር ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል” በማለት ነው። (ራዕ. 4፡10-11) እርሱ ሁሉን የፈጠረ ፈጣሪ አምላክ በመሆኑ፤ ሁሉ በርሱ ፍቃድ ስለተፈጠረ፤ ማዳንን ወደ ሰው ልጆች ስላመጣ እርሱ ክብር፣ ውዳሴና ኃይል ለዘላለም ይገባዋል።

የእግዚአብሔር ክብር ዘላለማዊና ከማንነቱ የሚወጣ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ምንም አይነት ክብር ቢኖረን ምንጩ አባታችን ነው። የከበርነው ከእርሱ ክብር ባለመጉደላችን ነው። እርሱ ግን በማንነቱ ለዘላለም ክብር ነው። እርሱ ብቻ ክፍ ሊል፣ ሊከበር የተገባው ነው። እርሱ ብቻ በዙፋኑ ላይ በክብር ይቀመጣል። ፍጥረቱ፤ መላዕክቱና ማዳኑን የቀመሱ ሁሉ ክብር የሚገባው ላንተ ብቻ ነው ብለው የራሳቸውን ክብር በፊቱ ይጥላሉ። ንጉስ ዳዊት የነገሰታቱን ንጉስ ለማክበር በርሱ የሆነለትን የራሱን ክብር ጣለ። ሐዋሪያው ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስን ከማወቅ ጋር አመዛዝኖ ምድር የሰጠቸውን ክብር እንደ ፋንድያ ቆጠረው። መሴ የሚበልጠውን በክርስቶስ ያለውን ክብር አይቶ የግብጽን ክብር ናቀ። አባታችን ሆይ ክብር ለዘላለሙ ያንተ ነው። አሜን!